



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

አሥራ ዘጠነኛ ዓመት ቁጥር ፳፰
አዲስ አበባ ጥቅምት ፳ ቀን ፪ሺ፩ ዓ.ም.

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

19th Year No. 68
ADDIS ABABA 30th October 2013

ማውጫ

ደንብ ቁጥር ፪፻፺፯/፪ሺ፩ ዓ.ም.

የኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎች ኮርፖሬሽን
ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ.....ገፅ ፯ሺ፩፻፳

CONTENTS

Regulation No. 297/2013

The Ethiopian Industrial Development Zones Corporation
Establishment Council of Ministers Regulation..... Page 7108

የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፪፻፺፯/፪ሺ፩

የኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎች ኮርፖሬሽንን ለማቋቋም የወጣ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ

የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ
ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና
ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር ፯፻፺፩/፪ሺ፩
አንቀጽ ፭፣ በመንግሥት የልማት ድርጅቶች አዋጅ ቁጥር
፳፭/፲፱፻፹፱ አንቀጽ ፵፯(፩) (ሀ) እና በኢንቨስትመንት
አዋጅ ቁጥር ፯፻፷፱/፪ሺ፱ አንቀጽ ፴፭(፩) መሠረት ይህን
ደንብ አውጥቷል።

፩. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “የኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ልማት
ቀጠናዎች ኮርፖሬሽንን ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች
ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ፪፻፺፯/፪ሺ፩” ተብሎ ሊጠቀስ
ይችላል።

፪. መቋቋም

፩/ የኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ ልማት ቀጠናዎች
ኮርፖሬሽን (ከዚህ በኋላ “ኮርፖሬሽን” እየተባለ
የሚጠራ) የፌዴራል መንግሥት የልማት
ድርጅት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቋሟል።

፪/ ኮርፖሬሽኑ በመንግሥት የልማት ድርጅቶች
አዋጅ ቁጥር ፳፭/፲፱፻፹፱ መሠረት ይተዳደራል።

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION No. 297/2013

COUNCIL OF MINISTERS REGULATION TO ESTABLISH THE ETHIOPIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONES CORPORATION

This Regulation is issued by the Council of Ministers
pursuant to Article 5 of the Definition of Powers and Duties
of the Executive Organs of the Federal Democratic Republic
of Ethiopia Proclamation No. 691/2010, Article 47(1)(a) of
the Public Enterprises Proclamation No.25/1992 and Article
35(1) of the Investment Proclamation No. 769/2012.

1. Short Title

This Regulation may be cited as the “Ethiopian
Industrial Development Zones Corporation Establish-
ment Council of Ministers Regulation No. 297/2013”.

2. Establishment

1/ The Ethiopian Industrial Development Zones
Corporation (hereinafter the “Corporation”) is
hereby established as a federal government public
enterprise.

2/ The Corporation shall be governed by the Public
Enterprises Proclamation No. 25/1992.

የንዱ ዋጋ 2.30
Unit price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ ፹ሺ፩
Negarit Gazette P.O.box 80,001

፫. ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን

የኢንዱስትሪ ሚኒስቴር የኮርፖሬሽን ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን ይሆናል።

፬. ዋና መሥሪያ ቤት

የኮርፖሬሽን ዋና መሥሪያ ቤት በአዲስ አበባ ሆኖ የኢንዱስትሪ ቀጠናዎች በተቋቋሙባቸው ቦታዎች ቅርንጫፍ ሊኖረው ይችላል።

፭. ዓላማ

ኮርፖሬሽን የተቋቋመባቸው ዓላማዎች የሚከተሉት ናቸው፡-

፩/ የኢንዱስትሪ ቀጠናዎችን የማልማት፣ የማስተዳደር፣ የላማ ቦታ በሊዝ ማከራየት እና ግንባታዎችን የማከራየት ወይም በሽያጭ የማስተላለፍ፤

፪/ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ቀጠናዎችን የማስተዳደር ተግባር በሥራ አመራር ውል ለሌሎች አካላት የማስተላለፍ፤

፫/ የቀጠናዎችን ጠቀሜታ በሰፊው በማስተዋወቅ በቀጠና የሚሠማሩ ባለሀብቶችን የመሳብ፤

፬/ በቀጠናዎች ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ኢንዱስትሪዎች ተሰባስበው በጤናማ ውድድር እንዲሠሩ ስለሥራ አመራር፣ ስለቴክኖሎጂ ሽግግር፣ ፋብሪካ ስለማቋቋም እና ስለመሳሰሉት ጉዳዮች የአቅም ግንባታ እና የማስተሳሰር አገልግሎት የመስጠት፤

፭/ የገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር የሚያወጣውን መመሪያ እና የፖሊሲ አቅጣጫ መሠረት በማድረግ በንድ የመሸጥና በዋስትና የማስያዝ እና ከአገር ውስጥና ከውጭ የገንዘብ ምንጮች ጋር የብድር ውል የመደራደርና የመፈራረም፤

፮/ ዓላማውን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ የሆኑ ሥራዎችን የማካሄድ።

፮. ካፒታል

የኮርፖሬሽን የተፈቀደ ካፒታል ብር ፫ ቢሊዮን ፫፻፹ ሚሊዮን (ሦስት ቢሊዮን ሦስት መቶ ሰማንያ ሚሊዮን) ብር ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር ፳፻፵፭ ሚሊዮን (ስምንት መቶ አርባ አምስት ሚሊዮን ብር) በጥሬ ገንዘብና በዓይነት ተከፍሏል።

3. Supervising Authority

The Ministry of Industry shall be the supervising authority of the Corporation.

4. Head Office

The Corporation shall have its head office in Addis Ababa and may have branch offices in areas where industrial zones are established.

5. Objectives

The objectives for which the Corporation is established shall be:

1/ to develop and administer industrial zones, lease developed land and lease or transfer, through sale, constructions thereon;

2/ to outsource, through management contracts, when it deems necessary, the administration of industrial zones;

3/ to promote extensively the benefits of industrial development zones, and thereby attract investors to the zones;












4/ provide capacity building and linkage services as to management, technology transfer, factory setup and similar matters so that industries clustered within industrial zones operate in the spirit of sound competition;

5/ in line with directives and policy guidelines issued by the Ministry of Finance and Economic Development, to sell and pledge bonds and to negotiate and sign loan agreements with local and international financial sources;

6/ engage in any other related activities necessary for the attainment of its objectives.

6. Capital

The authorized capital of the Corporation is Birr 3,380,000,000 (three billion three hundred eighty million) of which Birr 845,000,000 (eight hundred forty five million) is paid up in cash and in kind.



፯. ኃላፊነት

ኮርፖሬሽኑ ካለው ጠቅላላ ንብረት በላይ በዕዳ ተጠያቂ አይሆንም።

፷. ኮርፖሬሽኑ የሚቆይበት ጊዜ

ኮርፖሬሽኑ ላልተወሰነ ጊዜ ይቆያል።

፸. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናል።

አዲስ አበባ ጥቅምት ፳ ቀን ፪ሺ፮ ዓ.ም.

ኃይለማርያም ደሳለኝ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር

7. Liability

The Corporation may not be liable beyond its assets.

8. Duration of the Corporation

The Corporation is established for indefinite duration.

9. Effective Date

This Regulation shall come into force on the date of publication in the Federal Negarit Gazette.

Done at Addis Ababa, this 30th day of October, 2013.

HAILEMARIAM DESSALEGN

PRIME MINISTER OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA
PRIME MINISTER OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ገቢዎች ስለም ማተሚያ ድርጅት ታተመ

የገቢዎች ስለም ማተሚያ ድርጅት
የገቢዎች ስለም ማተሚያ ድርጅት

... by the Ministry of Finance and Economic
Development to sell and pledge bonds
and sign agreements with local and
international financial sources;